

ከአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ(አዴኃን) ወቅታዊ መግለጫ

በአማራና በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች በመንግስትና በንግድ ስራዎች ሽፋን የሚንቀሳቀሱ የህወሃት ሰላዮች በመላ ሀገሪቱ ሲካሄዱ የነበሩና የሚካሄዱ ህወሃታዊ የዘር ፍጅቶችን በማቀነባበር ሴራ ቀንደኛ ተጠያቂዎች እስከሆኑ ድረስ እነዚህን ፀረ ሃገርና ፀረ ህዝብ የህወሃት ሎሌ ሰላዮች በመመንጠር የተጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አዴኃን ጥሪውን ያስተላልፋል። ለህወሃት ጦር ሃይል መረጃ በመስጠትና ከህወሃት ሰራዊት ጋር በመተባበር ፣መንገድ በመምራትና ጥቆማ በመስጠት፣ንጹሃን በህወሃት ቡድን ታፍነው እንዲወሰዱና ደብዛቸው እንዲጠፋ በማድረግ የህወሃት ዙፋን ዘላለማዊ እንዲሆን በገንዘብና በቁሳቁስ በማገዝና በማደራጀት ህዝብና ሀገርን በጠላትነት ፈርጆ በመስለል ስራ የተሰማሩ እነዚህ አካላት አስፈላጊው እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል።

ሆኖም ግን በአማራ አካባቢዎች ከተቀጣጠለው ፀረ ህወሃት የአማራ ህዝብ ትግል ጋር ተያይዞ በህወሃት ሰላዮች ላይ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን በዘር ትግል በሆኑ የትግራይ ተወላጆች ላይ እየተወሰዱ ያሉ ፀረ ትግል ጥቃቶች ስለሆኑ ሊቆሙ ይገባል ሲሉ የሚደመጡ አንዳንድ አካላት የሌለ ታምር በመፍጠርና በህወሃት ሰላዮች ላይ የሚካሄዱ ጥቃቶችን በትግል ዘር ላይ የተካሄዱ ጥቃቶች አድርጎ መመልከትና ፀረ ትግል የዘር ጥቃት እንደተካሄደ አድርጎ በማስመሰል መሰረተ ቢስ አሉባልታ በማሰራጨት ጸረ ህወሃት ትግሉ ወደ ፊት እንዳይቀጥል የሚደረገው ጥረት የህዝብን ክብር ዝቅ የሚያደርግና የሚያዋርድ ጉዳይ እስከ ሆነ ድረስ ይህን ዓይነት አመለካከት የሚያራምዱ ሊቆጠቡ ይገባል። ይህ በዘር ትግል በሆነው የትግራይ ህዝብ ስም ህወሃት እራሱን ለመከላከልና ለማዳን ሲል ከሚናገረው ንግግር የተለየ አይደለም።

በእርግጥ በሰሜን ወሎ ወልድያ መርሳና ቆቦ ላይ በህወሃት የታጠቀ ጦር ሰራዊት በአደባባይ ጅምላ ስለተረሸኑ ንጹሐን አማራዎች ምንም ለማለት ያልደፈሩትና በዘር ተነጥለው በግፍ የተረሸኑ ንፁሃን አማራዎች ጉዳይ ያላሳሰባቸው እነዚህ አካላት ለምን ሱቃቸው የተቃጠለ የህወሃት ሰላዮች ንብረት መውደም እንዳሳሰባቸውና ይህንንም ለምን ጸረ ትግል የዘር ጥቃት እንዳሉት እጅግ የሚገርም እንቅስቃሴ ነው። ሰሜን ወሎ ላይ በተቆጡ የአማራ ወጣቶች የህንጻ መስታዎት መስበር ዘር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው ብሎ ያወገዘ አካል ህጻናትን ጨምሮ በአደባባይ 1/2 የተረሸኑ አማራዎችን ፍጅት ለምን የዘር ጥቃት እንዳላሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ድምፃቸውን አለማስማታቸው የሚገርም ነው። ጭራሽ የሚያሳዝነው በአማራ ህዝብ ገንዘብ እየጨፈሩና አማራውን እየማገዱ ህወሃት ያለፈበትን የብልጣብልጥ ቁማር የሚቆምሩ አካላት መሪ ተዋናዮች መሆናቸው ነው። አማራ የሆነ ሁሉ ከማን ጋር መታገል እንዳለበት ይወቅ!! በቁርጥ ቀን ልጆች አጥንትና ደም ወያኔ ይደመሰሳል! አማራው ከታወጀበት የዘር ማጥፋትና ማፅዳት እራሱን ይታደጋል!!!

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ (አዴኃን)

ቀን ጥር 26÷2010 ዓ.ም